



ከአረብ ሃገራት ሰማይ እስከ ሚሊንዩም አዳራሽ !

እኔን ያስፈራኝ ጎርበጥባጣው መንገድ . . .

ኢትዮጵያውያን በግብጽ . . .

ሰሞነኛ የማለዳ ወገን ወደ እናንተ ላደርስ አንዱን አንስቼ አንዱን ስጥል አንድ ወዳጅ ስልክ ደውሎ በግብጽ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የአባይን ግድብ ውዝግብ ተከትሎ አደጋ ላይ መሆናቸውን መረጃ ቢጤ አቀበለኝ ። በማስከተልም ከጥቆማ መረጃው ጋር በቀጣዩ ቀን ነዋሪዎች በነቁስ ሰላማዊ ስልፍ ለማደረግ እንዳቀዱ በመግለጽ እንዳገገገራቸው መከረኝ ። መረጃ ለመሰብሰብ የሚረዱኝን ወንድሞች አድራሻ የሰጠኝን ወንድም አመስግኜ ወደ ሃገረ ግብጽ ካይሮ ደጋግማ ደወልኩ። ከብዙ ጥረት በኋላ ግን የፈለግኩትን መረጃ ሙሉ በሙሉ ባላገኝም ያገኘሁትን ሰባሰቤ ለተጨማሪ መረጃ የሚረዱኝን ተጨማሪ ስልክ ቁጥሮች ሰባሰብኩ። ያሰባሰቡቸው መረጃዎች ግን ለኢትዮጵያ መጻኤ ህይወት እንድንጋ እንድንፈራ አድርገውኛልና ፈራሁ ! ልቤ እንቢ እያለኝ ጥረቴን ገፋሁበት . . . " በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ " እንዲሉ ድሮም በመገለል ቋፍ ላይ የነበሩት ግብጽ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የአባይን ግድብ የመንግስታቱ ፍጥጫ ኑሯቸውን እንዳላስመቸው ሰምቻለሁ፤ ደረሰባቸው የተባለው መገለልና ያላባራውን ተደጋጋሚ ጥቃት ለሚመለከታቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሃላፊዎች "አቤት!" ለማለት የአካግን እና የግብጽን ባንዴራ ይዘው የተቃውሞ ስልፍ የማድረጋቸው ዜና ተከታትሎ ደረሰኝ ፣ ይህን መስማቱ በራሱ ያማል . . . እናም ፈራሁ !



ሰላማዊው የሙስሊም ወገኖች ተቃውሞ . . .

ሙስሊም ወገኖቻችን አመት ከመንፈቅ የደፈነ ያልተፈታ ጥያቄ አላቸው ፣ መሪዎቻቸው ዘብጥያ ከወረዱ አመት ከመንፈቅ ሊደፍን ነው ፣ ከዚያም ወዲህ በርካታ ደጋፊዎቻቸው ነጋ ጠባ ዘብጠያ እንደሚወረወሩ እየሰማን ነው ፣ ከሁሉም አስገራሚ በሆነ መንገድ ከአመጽ ርቀው የማህተም ጋንዲን ሰላማዊ ተቃውሞ ያስናቀ ሰላማዊ ተቃውሞ ያሳዩን ሙስሊሞች ለአመት ከመንፈቅ በዋሉት አብዛኛው የአርብ የህብረት ጸሎት በተከታታይ ጊዜያት " ህገ መንግስት ይከበር ፣ ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ ! " በማለት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ቢያሰሙም ሰሚ አላገኙም። የታሰሩት የፍርድ ሂደት በገደምዳማ ሲንከባለል ፣ ሰው ትዕግስቱን እንዳያጣ ያስፈራል። ይህ ሂደትም ውሎ ሲያድ ነገሩ እንዳያከረው ፣ ሰላማዊውን ተቃውሞ በሃይል ሊገታ ከታሰበ ሊፈጠር የሚችለው ሁከት ፣ ሁሉም ሲከር እንዳይበጠስ ፣ ግሎ እንዳይቀልጥ ያስጋኝ ያስፈራኝ ይዟል ! እናም የመሪ ፣ የአስተዳዳሪ፣ የባለ መላ ዳኛ ያለህ አልኩ ቢጨንቀኝ ! ግና ፈራሁ !



ተቆርቋሪ ፣ ሳቢ ያጣን ዜጎች በደል . . .

ይህ ሁሉ ሃሳብ ሲንጠኝ ብዕራን ወርውራ ጥዬ ልወጣ ብከጅልም ሌላ ጉድ አዳፍቶ አስቀመጠኝ ። የሰው ክብሩ ቢቀርብን ወደ ውጭ እንደሚላክ እቃ የሻጭ ገዥ ውል መፈጸሚያ ስምምነት ውል በህግ ማዕቀፍ ተላኩ ለሚባሉት ዜጎች አልተበጀልንም። ይህ አያስቆጭ አያንገበግብ ይሆን? ታዲያ ወላጆች ልጆቻቸውን ለገንዘብ ሲሉ ይልካሉ የምንለውስ በየትኛው ሞራል ይሆን? ደላላ ኤጀንሲጅ መውቀሱ ፋይዳውም-ላይነው? ከረር ያለው ጥያቄ ማጠየቁ ያለ ነገር አይደለም። የሰማሁት ቢያመኝ ነው ። ዜጋ ከሃገር ለስራ ኮንትራት ሲወጣ ሁለት ሃገራት መካከል ሁለትዮሽ የጋራ ስምምነትና የስራ ውል መሰረታዊ ጥያቄ ነው ። ይህ ግን በእኛ አልሆነም ! ለዘመናዊ ባርነት የሚላኩ ዜጎች በደል ከባለቤቶቹ ሌት ተቀን እሰማለሁ ። እናም ጩኸት ምራቱ ቢታወቅኝ የሸበበኝ የፍርሃት ልጓም በጥሼ የልብ ልብ የሰጠኝ የነፍስ ውስጥ ሙግት አነሳሁት ፣ የስደት ቁስሉን የሚያሸረው እውነተኛ መፍትሄ ብቻ ነው በሚል የጀመርኩት የዚያን ሰሞን ጅምር የማለዳ ወግ መልኩን ቀይሪ እንዲህ መሞኘጫጫን ጀመርኩት ! ያልተደፈሩ ፣ የተደበቁ እውነተኛ ቅስጣቸውን እስከ ሰበረው ስደትና ፍርሃት እዳስሰው ዘንድ አናኳር አንኳር ምክንያቶቻችን ደራደርኩ ! ጥቂቶች አስቀድመን የምናውቀውን ፣ ሃላፊዎችን ዳጋግመን ስንጠይቅ "ስምምነት አለ!" ሲሉ ሲወሸኩቱን የባጁትን የከረሙትን ጭብጥ የሌለው እውነት የጅዳው ቆንስል ጀኔራል አቶ ዘነበ ከበደ ገላጠው የነገሩን ባሳለፍነው ሳምንት ነበር ። በአብዛኛው በእድሜ ያልበሰሉ ፣ ለዘመነው የአረቦች ቤት አይደለም ፣ ባደጉ በተማሩበት መንደር ዙሪያ ባሉ ወረዳ እና



ቀበሌ የዘመኑ ጎጆዎች እንግዳ ለሚሆንባቸው ድሃ አደግ ታዳጊ ጉብሎች የሚገኙባቸው ቁጠራቸው ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች በኮንትራት ስራ ስም ከዘመናዊ ባርነት ለማይተናነሱ የሳውዲ ባለ ጸጎች የቤት ስራተኝነት ተልከዋል። ይህ የሆነው ግን ያለ ሁለትዮሽ የስራ ኮንትራት ስምምነት መሆኑን የጅዳው ቆንስል አቶ ዘነበ ከበደ ባላለፍነው አሁድ ከጀርመን ራዲዮ ጋር ባደረጉት ውይይት አርድተውናል ። በህግና ስርአት ሃገር አስተዳድራለሁ፤



ድህነትን ለማጥፋት የማልፈነቅለው ድንጋይ የለም ከሚል መንግስት ሁለት ሶስት ገጽ የማትሞላ የሰራተኛ ህግን ማርቀቅ እንዴት ገደደው? እንደ ቀሩት ሩቅ ምስራቅ ሃገራት ጠንከር ያለ መብት ማስከበሪያ አንቀጾችን እንኳ ማስቀመጥ ቢገድ እን ጎረቤት ኬንያ ደመወዝ ፣ የስራ ሰአት፣ ህክምናና መብት ረገጣና የሚከላከሉ ስስ አንቀጾችን አካቶ ፣ ውል ስምምነት ፈጽሞ ዜጎችን በኮንትራት ስራ መላክ ከገደደው መንግስትነቱ ምኑ ላይ ነው? ብዩ አጠየቅኩ ፣ ግን መልስ አጣሁ ! ይህም እንዘህላልነት አይሉት ሃገር ማለት ሰው መሆኑን ያለማገናዘብ እዳ? የምናገረው፤ የምለውን ቢያሳጣኝ ፣አንገብግቦ አስቆጬኝ ! የረጅሙ አውራ መንገድ መነሻ መንገድ ማጣት ግራ ያጋባል። ለሃገር ለወገን የሚል መጥፋቱን ማስተዋሌ አራደኝ ! ፈራሁ !

የሰቆቃ እንባ በሚሊንየሙ አዳራሽ . . .

ባለፍነው ሳምንት "በስደት ይብቃ ! " መሪ ቃል ሃገር አቀፍ ስብሰባ በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዶ ትረሰታላችሁ አልልም ። ዝግጅቱ እንደ ጅምሬው ባይዘልቅም ቀልብን ሳቢ ነበር ለማለት እደፍራለሁ ። የተሰበሰቡት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንባና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት አስደምሞኛል። ከማውቀው



ከሰማሁት ሳይሆን ካየሁት ተነስኼ "ህግን ተከተሉ ይሉናል ! " እነሱ ግን ህግን አይከተሉም ስል በመረጃ እያስረገጥኩ አጫውታችኋለሁ ብልም ወኔው ከዳኝ. . . እኛ ኢትዮጵያውያን ለሃገራችን ቀናኢ ነን ፣ አሁን አሁን ግን ለሃገሬው ሰው መብት ነጻነት መከበር ብዙም ግድ አለን ብዬ አፈን ሞልቶ ለመናገር ሞራል የለኝም ! ለሰው ልጅ ደህንነት፣



ሰላምና ብልጽግና ቀርቶ ለሰብአዊ መብቱ መከበር ስንተጋ አለመስተዋሉ እየተለመደ ሄዷል ! ግን እኮ ሐገር፤ ምድር ማለት ሰው እኮ ነው ! ሃገሬውን ሰው በዘር በሃይማኖት ሳንለይ ሰብዕናውን ካላከበርነው ካልጠበቅነው ሃገር ያለሰው ምድረ በዳ ነው፣ ሃገር ያለ ሰው ፣ ሰው ያለ ሃገር ምን ትርጉም አለው? ብዩ ስጠይቅ ችግሩን አወሳሰበው እዚህ ያደረሱት ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎቻችን ለትክክለኛ መፍትሔ የመትጋት ተሞክሮ አሰጋኝና ይህም አስፈራኝ ! አዎ ፈራሁ !

የወገን የሰቆ ቃጥ . . .

የአረብ ሃገሩን ስደት እንደ ጋዜጠኛ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ለሚያውቅ እንደኔ ላለ ብኩን ብዙ ለማለት የሚያስችሉ ጥቂት የተጨበጡ ማስረጃዎችን ብቻ ማቅረብ ረዥሙን ውጣ ውረድ በአጭር መቃኘት አይገደውም። ሆኖም ግን መረጃ ማስረጃዎችን በቅርብ ጎላጎሎ ለማሳየት አቅሙ እያለኝ አቅሙ ከዳኝ ! እውነቱን ልበናየ ሲያውቀው" ነገር አብርድ ! "የምትለው የአንድ ወዳጅ ይትበሃል በውስጤ ተሰንቅራ አወከችኝ ! ይህም ነፍሴ ብዙ ከማለት ገታችኝ ፣ የሁለት ብላቴናዎች አባት ናፍቆት ሲፈትነኝ ፣የፈጣሪ ቸርነት ስመረ የምለው



ህይወቴ ውጤት በእናቷ ሆኖ ያለችው" ማህሌት"ን ለማየት ያለኝ ጉጉት ብዕሬን አነጠፈው ! የምወዳት እናቴን ሃገር ቤት ተመልሶ " የማየት ምኞት መጨናነል ሲያቆስለኝ "ሃገሬን፤ አፈሬን ዳግም እንዳልረግጥ እሆናለሁ !"የሚለው እኩይ ስጋት ነፍሴን አርቆ አንገላታኝ ! የፍርሃቴ የሰጋቴ ደረቅ እውነቱ ይህ ሆነና ሳልፈራው የኖርኩት አስፈሪው ፍርሃት ሳላሰበው ጠለፈኝ ! እናም ዝም አልኩ. . . እውነቱን ውሸት ባልልም ላፍታም ቢሆን አፈን በፍርሃት ለጎምኩ !



የወገኔን መከራ፤ ስቃይ ሃገር በግላጭ ፣ መንግስት በድፍረት የተመለከቱትና የአለቀሱት፤ ያነበት በቁጭት ሲደብኩ አየሁ ! የአስከፊውን ስደት የጉብል እህቶች ስቅየት በውስጤ ያደረጉን የተጫነኝን የፍርሃት መንፈስ አሸቀንጥሮ ጣለልኝ ፣ አባረረልኝም ተመስገን አምላኬ ! የሆድ የሆዴን እነግራችኋለሁ !

እስከዚያው ቸር ያሰማን

ነ ቢዩ ሲራክ